

ህብር፡ ኢትዮ ህብረ ብሄራዊ ፌዴራሊስቶች የድጋፍ ሃይል
Hibir Ethiopian Multinational Federalists Support Force
የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ የወጣ የአቋም መግለጫ

ከሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ መፍትሄ ውጭ ሃይል መፍትሄ አይሆንም !

የብሄር ብሄረሰቦች አገር የሆነችውን ኢትዮጵያ ህዝቦቿ የራሳቸውን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚያረጋግጥላቸውን ህገ-መንግስት በመሻር፡ ህገ ወጡ የአብይ አህመድ ቡድን የህዝቦች የትግል ውጤት የሆነውን የህብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርአተ-መንግስት በመናድ በመላ ሃገሪቱ የርስ በርስ ጦርነት እንዲቀጣጠል አድርጓል። አንድን ብሄር ከሌላው አንዱን ክልል ከሌላኛው በማጋጨት በጦርነትም ጭምር እንዲፈላለጉ በመቀስቀስና በማነሳሳት እጅግ ብዙ ደም እንዲፈስ አድርጓል። በተለይም በአሮሞ በቅማንት፣ በጌንሻንጉል ጉሙዝ፣ ወላይታ፣ ሲዳሞ፣ አፋር እና ሌሎች ብሄረሰቦች ላይ የዘር ማጥፋት ሊባል የሚችሉ ጅምላ ግድያዎች አካሂዷል። የአማራ ክልል በመንግስት የሚደገፉ ታጣቂዎች ባደርሱት ጥቃት ህፃናት ያለ እናት፣ ሽማግሌዎችን ያለ ጧሪ፣ ካንድ የቅማንት ቤተሰብ ብቻ አምስት ወጣቶችን ሲገደሉ ሃምሳ ስምንት ህጻናትና ሴቶች በጅምላ ገድለው በአንድ ጎድጓድ ሲቀብሩ በጌንሻንጉል ክልል ደግሞ ከስድስት መቶ በላይ ህጻናትና ሴቶች ሲገድሉ ወንጀለኞች እንዳይጠየቁ በማድረግ ተባባሪነቱን አስመስክሯል። ኢትዮጵያውያን በህይወት ዘመናቸው እንዲህ አይነት መጠነ ሰፊ የሆነ፣ ደም መፋሰስና የጅምላ ግድያ አይተው አያውቁም።

በአሮሞ ህዝብና የፖለቲካ መሪዎቹ ላይ ጦርነትና እስራት ላለፉት ሁለት አመታት ባለማቋረጥ አራምዷል። መብራትና እና የኢንተርኔት አገልግሎት በመዘጋት በጨለማ ያለ መገናኛ መስመር በአውሮፕላን ጭምር ህዝቡን በግፍ ጨፍጭፏል። ከውጭ ሃይሎች በመመሳጠር የሴራ ግድያ በእንጅነር ስመኘው በቀለ፣ በጀነራል ሰዓረ መኮነን ያገር መከላከያ ኢታማኑር ሹም እና ጀነራል ገዛኢ አበራ፣ በአማራ ክልል ርእሰ መስተዳደር ዶ/ር አምባቸው መኮነንን እና የስራ ባልደረቦቹ ቀጥሎም በሰኔ 2020 በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ተፈጽሟል። የመንግስትን ስልጣን ለሴራ ፖለቲካ በመጠቀም በተለያዩ የአሮሞ የፖለቲካ መሪዎችና ድርጅቶች ግድያና እስራት እንዲሁም ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርጓል።

እየፈጸማቸው ያለውን ወንጀሎችና የሃገር ክህደት ህወሓት እና አነግ ያሰለጠኑባቸው ሰርገቦች የፈጸሙት ድርጊት ነው እያለ ኢትዮጵያውያንን ለማታለልና ለመከፋፈል ብዙ የሕዝብ ገንዘብ አባክኗል። በነፃ መስራት ጀምረው የነበሩ የመገናኛ ብዙሃን እንዲዘጉ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ስር እንዲያዙ አድርጓል። ይህ የጥፋት ተልእኮ ይዞ ሲማልል የቆየው ህገወጥ ቡድን ትግራይን ለመቆጣጠር እና ህወሓትን ለማጥፋት ከውጭ ሃይል ጋር በመመሳጠር ላለፉት ሁለት ተኩል ተከታታይ አመታት ሲሰራ ቆይቷል። የአማራን ትግራይን ህዝቦች እርስ በእርስ ጦርነት አስገብቷል። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዶች እንዲዘጉ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲቋረጥ አድርጓል። ይህ ህገ ወጥ ቡድን የትግራይ ህዝብ ህገመንግስቱን ተከትሎ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን የሚያበቃው የክልል ምርጫ በማድረጉ ምክንያት የበጀት እገዳ አድርጎታል። የፌዴራል መንግስት ከክልሉ መንግስት ያለውን ሌሎች ግንኙነቶችን አቆርጧል። በቅርቡም በትግራይ ክልል ህዝቦች ተመርጦ ሥልጣን የያዘውን የክልል መንግስት አፍርሻለሁ ብሏል። የአሮሞ ብሔርተኛ መሪዎችና ሃጫሉ ሁንዴሳን የአማራን ክልል ለመቆጣጠር ዶ/ር አምባቸው

መካከንን መከላከያን ለመቆጣጠር ጀነራል ሰዓረን በሴራ በመግደል እንዳደረገ ሁሉ የክልሉ አመራር አባላትን በማጥፋት ትግራይን ለመቆጣጠር በተመሳሳይ የሴራ ግድያ ቡድን አሰማርቷል። በመሆኑም ህዳር 3 ቀን 2020 ዓ.ም ልዩ ሃይልና መደበኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በማዘዝ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ላይ ግልጽ የእርስ በእርስ ጦርነት አውጇል።

የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት በመመደብ ክልሎችን አፈራርሷል። የህዳሴ ግድብን ከውጭ ሃይሎች ጋር በመመሳጠር አሳልፎ ሰጥቷል። በዚህም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አጋሮቿ፣ ከኢጋድ፣ የአፍሪካ ህብረትና በተለይ ከስትራተጂካዊ ወዳጅዋ ከሱዳን ጋር ካባድ የመነጣጠል ስራ ፈፀሟል።

የአቋም መግለጫ

ሀብር የኢትዮጵያ ህብረብሄራዊ ፌዴራሊዝም ድጋፍ ሰጪ ሃይሎች በአገራችን ኢትዮጵያ የተከፈተው የእርስ-በርስ ጦርነትና ይህንን ጦርነት ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የመበታተን አደጋ ለመታደግ የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ማህበረሰብ ከጎናችን እንዲቆም የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል።

1. ጦርነትን እናወግዛለን። የስልጣን ጥማቱን ለማርካት ብቻ ሃይልን እንደአማራጭ መጠቀምን አጥብቀን እንቃወማለን። ኃይልን እንደ ብቸኛ የፖለቲካ አማራጭ እየተጠቀመ ያለው ህገ ወጡ የአብይ አህመድ ቡድን የጀመረውን ጦርነት በአስቸካይ እንዲያቆም እናሳስባለን።
2. የብረት ፖለቲካን እናወግዛለን። በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ የተሰነዘረውን ጦርነት እናወግዛለን። የትግራይ ህዝብና መንግስት ለመብቱና ለህልውናው በሚያደርገው ትግል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከጎኑ እንቆማለን። በአሮሚያ፣ በሲዳማ፣ በቅማንት በወላይታ፣ በቤንሻንጉል፣ ዓፋር ሶማሌያና በሌሎችም አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉትን ጥቃቶች እናወግዛለን።
3. የውጭ ጣልቃ ጉብኝትን አጥብቀን እንቃወማለን። በሃገራችን ፖለቲካዊ ጉዳይ ጣልቃ የገቡ የውጭ ሃይሎች በተለይም ኢሳያስ አፈወርቂና ያሰማራቸው የፀጥታ ኃይሎች ከአገራችን ኢትዮጵያ በአስቸካይ ለቀው እንዲወጡ እናሳስባለን።
4. የኢትዮጵያ ህገ-መንግስትና የህብረ ብሄራዊ ፌዴራል ስርዓት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችን አንድ የሚያደርግ ብቸኛ ምስሰና የሰላም መሰረት እንጂ የግጭት ምክንያት አይደለም። እነዚህን የአንድነት፣ የሰላምና ወንድማማችነት ዕሴቶች ለመከላከል በሚደረገው የሞት ሽረት ትግል አብረን እንታገላለን ።
5. ኢትዮጵያን ያጋጠማት መሰራታዊ ችግር ብሔር ብሄረሰቦችን አፍኖ፣ ጨፍልቆና አንበርክኮ በአሃዳዊ ስርዓት ውስጥ የሚገዛ የግለሰባዊ አምባገነን አገዛዝን ለመመስረት እየተደረገ ያለውን ጥረት እንቃወማለን።
6. በሀገሪቷ ሰላም እንዲኖርና ህዝቦች በነፃነት እንዲኖሩ አምባገነንዊው የብረት ፖለቲካን አስቀምጦ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ጎዳና እንዲመለስ እናሳስባለን።
7. በፖለቲካ ፓርቲ አባልነታቸው፣ በፖለቲካ አመለካከታቸውና በብሄረሰብ ማንነታቸው ምክንያት የታሰሩ በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ለደረሰባቸው በደልም መንግስት ካሳ እንዲከፍላቸው።
8. የአለም አቀፍ ሰላም ፈላጊ ድርጅቶችን መንግስታት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ እና ሌሎች በኢትዮጵያ ቀና አመለካከት ያላቸው መንግስታት የተጀመረው ጦርነት ተቀልብሶ በሰላማዊ ንግግር እንዲፈታ ተፅእኖ እንዲያደርጉና ለሰላም በሚደረግ ጥረት ከጎናችን እንዲሰለፉ ጥሪ እናደርጋለን።

9. በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች የተቋቋሙት ኮማንድ ፖስቶች ተነስተው የህዝብ ተቀባይነት ባላቸው የአስተዳደር አካላት እንዲተኩ። የሀገር መከላከያም የግለሰብ ተላላኪ ከመሆን ተላቆ ወደ ቋሚ ህገመንግስታዊ ተልዕኮው እንዲመለስ ጥሪ እናቀርባለን።
10. ለሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ችግሮች መፍትሄ ለማፈለግ ባለድርሻ ናቸው የሚባሉ የፖለቲካ ኃይሎችን የማህረስቡ ተወካዮች የሚስተፉበት ሃገራዊ ጉባኤ ተጠርቶ ለተከሰቱት ተደራርቢ ቀዉሶች መፍትሄ እንዲያፈለግ ጥሪ እናቀርባለን።

ህዳር 13/2020

ሀብር፡ ኢትዮ ሀብረ ብሄራዊ ፌደራሊስቶች የድጋፍ ሃይል